

ግንቦት ሰባት ድርጅት የኮረኔል ደመቀ ፎቶ በመለጠፍ መለመን ሸፍጥናና አጨፍቅብርባሪነት ነው።

ከእለኔ አለሙ።

ማሞ ሌላ መታወቂያው ሌላ። የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት የማንነት ጥያቄ አስተባባሪ ኮምቴ አባል ኮረኔል ደመቀ ዋጋ የከፈሉበት ምክንያት የራሱ የሆነ ዓላማና ትርጉም አለው ይህ ኮረኔሉ እየከፈሉት ያለው መስዋዕትነት ከግንቦት ሰባት ድርጅት ጋር በፍጽም አይገናኝም። የኢትዮጵያ ህዝብ ከአርበኞች ግንቦት ሰባት የሚጠብቀው በራሱ ተጋድሎ የጦር ሜዳ ውሎ ጀግንነትና ጅብድ የፈፀሙ አርበኞች ካሉት የነሱን ምስልና ታሪክ እየነገረን የገንዘብ ማሰባሰብ ቢደርግ ችግር አይኖረውም ነበር። ኮረኔል ደመቀ ከልጅነት እስከ አዋቂነት ዘመኑ ከሰላሳ ዓመት በላይ በተራ ተጋዳይነት እስከ ሌተናር ኮረኔልነት ሥርዓቱን አገልግሏል ሆኖም እኔ ለሦስት አስርተ ዓመታት የታገልኩት የደርግን ሥርዓት ለመጣል እንጅ የአማራ ማንነቴን በመለወጥ ትግሬ ለመሆን አይደለም በሚል የህዋት ወያኔ ህገ መንግሥት በሚፍቅደው መንገድ ኮረኔሉና ሌሎች የኮምቴ አባላት በህግና በደንብ መሠረት ነው የታገሉት ። እነ ኮረኔል ደመቀ ያነሱት የወልቃይ የአማራ የማንነት ጥያቄም የመላው አማራና የሀገር አጅንዳ እስከ መሆን መድረሱን አሁን ያለውን የሕዝባዊ አመፅና እምቢተኝነት የደረሰበት ደረጃና የተነሳው ጥያቄ ያሳያል። በመጨረሻ ህዋት ወያኔ በትግራይ በመጡ የፊዴራል ወታደራዊ ዩኒፎርም በለበሱ አፋኞች በለሌት ሌሎችን የኮምቴ አባላት ከአሰሩ በኋላ ኮረኔሉን ለማፈን በአደረጉት ጥረት አሥራ አንድ የትግራይ የአጋዜን ወታደሮችን እንዲወገድ አድርገዋል። በጀግናው ኮረኔል እምነት የተነሱበት መንገድና በመጨረሻ በአጋዜ አፋኝ የትግራይ ወታደር የወሰድት እርምጃ ተገቢ፤

ሕጋዊና የሞራል ሰብእና መብቴን በመጠቀም የወሰድኩት የምኮራበት እርምጃ ነው ብለው ያምናሉ። ይህ እምነታቸውን ደግሞ የብሄር አማራ ማለት የብአዴን ትንሽ ከፍተኛ አመራሮች ብዛት ያላቸው መሀከለኛና አንስተኛ የብአዴን ካድሪቶች የአማራ ክልል ወታደሮችና የገበሬ ሚሊሻዎች ሳይቀር ይጋሩታል ያምኑበታል ። ለዚህ ነው ኮረኔሉ እጄን ለህዋት ወያኔ የቡጀሌ አፋኝ የአጋዜን ወታደር አልሰጥም ብለው የሳቸውን ዓላማ ለሚውቁ የብአዴን ፖሊስ እጃቸውን የሰጡት። ኮረኔሉ ሁለት እምነት አላቸው አንደኛው የወልቃይ የአማራ የማንነት ጥያቄና ትግል ህዋት ወያኔን አፋጣኝ ምላሽ ካልሰጠ ሥርዓቱን በፍጥነት ወደ መቃብር የሚከተው መሆንና ይህ የማንነት ጥያቄ ከግራና ከቀኝ ያለውን የብሔር አማራ አንድ እንደሚደርገው ያውቃሉ። ሁለተኛ ኮረኔሉ በሕጋዊ መንገድም ቢሆን የወሰድት

እርምጃ ሁሉ ህገ መንግሥታዊ መንገድን ተከትለው እርምጃ እንደወሰዱ አቸናፊም እንደሚሆኑ ያውቁታል።

ግንቦት ሰባት የእኔህን ጀግና የኮረኔል ደመቀን ፎቶ በማስታወቂያና በጨረታ እያጫረተ የሚደርገው የገንዘብ ጠገዴና ማሰባሰብ ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ነው። በመጀመሪያ ለኮረኔሉና ለቤተሰቡ ደንታ የሌለው በመቀጠል ለወልቃይትና ለአማራው ህዝብ ንቃታቸውን ያሳዩበት የረከሰ ተግባር ነው። በሕግ የተያዘን ግለሰብ ህገ ወጥ

ና ሽብርተኛ ነው ተብሎ የተፈረጀ ድርጅት ፎቶውን አርማ አድርጎ መንቀሳቀስ ለህዋት ወያኔ መንግሥት ድብቅ መረጃ መስጠትና የዚህን የዘመናችን ጀግና ሕይወት አደጋ እንዲወድቅ መተባበርና ግንቦት ሰባት ዛሬም እንደ ትናንቱ ፀረ አማራ ሥራውን ነው ያሳየን። ግንቦት ሰባት ከእርሱ ጋር ምንም ንክኬ የሌላቸውን ሰዎች ለ ፖለቲካ ትሩፋትና ለገንዘብ ማሰባሰብ ሲል ብዙ ዜጎችን ሰለባ እንዳደረጋቸው የሚታወቅ ነው። ኮረኔል ደ መቀ ቅርሳቸውና ምሳሌነታቸው አንደኛ ለአርባ ዓመታት ህዋት ወያኔ በርሀ እያሉና በሰልጣን ላይ እያሉ ከፍተኛ የሆነ የዘር ማጥፋት ለተደረገበት ለወልቃይት፤

ለጠለምትና ለማይጠብሪ ህዝብ አንገቱን ቀና አድርጎ በዚህ ጨካኝ ሥርዓት በደል የፈፀሙበትን በመታገልና በመፋለም እራሱን ነፃ አውጥቶ በግድ የተጫነበትን የትግራይ ብሄርተኝነት ከትግሉ አፅድቷ ማንነቱ አማራ ጎንደር ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ መሆኑን የሚሳይ ተምሳሌት ያለው የተጋድሎ ሲምቦሊክ ነው ሁለተኛ የኮረኔል ደመቀ ዋጋ ከፍለው የታሰሩበት ምክንያት አማራ ሁኖ በመፈጠሩ ለሀገሩ ክብርና ነፃነት ደሙን አፍሶ አጥንቶ ነ በመከሰከሱ ። ይህች ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ከትውልድ ትውልድ ዋጋ እየከፈለ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ወገኑ ጋር ክብርንና ነፃነቷን አስከብሮ በኖረ በምዕራባውያን በህዋት ወያኔና በሌሎች ዘረኞች እንደ ጠላት ተቆጥሮ ለሀያ አምስት የዘር መጥፋት ሲደረግበት ፤

ሲገደልና ሲፈናቀል በማንነቱ እንዲፍርና እንዲሸማቀቅ በሀገሩ ባይተዋርና ተመልካች የነበረው የአማራው ህዝብ ለመብቱና ለነፃነቱ እንዲነሳና እንዲፋለም የማድረግ ተምሳሌት ያለው ነው የኮረኔል ደመቀ ዋጋ በመክፈል በዚህ ጨካኝ እጅ የወደቁት ። ስለዚህ የኮረኔሉን ዓላማና አርማ በማንሳት ምስላቸውንና የተነሱበትን ጥያቄ የማስፈፀም በቀጥታ ሆነ በተዘዋዋሪ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት አሉ ። ግንቦት ሰባት ምንም ተያያዥ ጉዳይ የለውም ። ግንቦት ሰባት የገንዘብ ምንጭ ካገኘ የኮረኔል መንግስቱንም የኢሳያስ አፈወርቂንም የእሰየ አብረሀን ፎቶ ለጥፎ ከማጫረት ወደኋላ አይልም። ግንቦት ሰባት በጦር ሜዳ የገደለና ጀብድ የፈፀመ አርበኛ ባይኖረውም በጠላት እጅ የወደቁ በአርባምንጭ በሌሎች

ስለማይጠፍ የእነርሱንም ምስል መጠቀም ይቻላል። ግንቦት ሰባት የኮረኔል ደመቀን ምስል በመጠቀም የሚደርገው ማስታወቂያና የገንዘብ ማሰባሰብ አግባብ አለመሆኑን በአማራ የማንነት ጥያቄ ላይ የተሰባሰባችሁ ድርጅቶችና አክቲቪስቶች ልታወግዙት ይገባል። ይህ ድርጅት ዛሬ የአማራው ህዝብ ሲፋለም እንኳን ከትግሉ ጎን ሊቆም አድራሻው ጠፍቷል። ከሁሉ በላይ ዛሬ ከህዋት ወያኔ ጋር የሚፋለሙትን ደማቸውን እየገበሩ ያሉትን በድሩ በገደል እየተዋደቁ ያሉትን የአማራ ጀግኖችን በነብስ ወከፍ እንዳንረዳ ግንቦት ሰባት የሚባል ሀፍረትና ይሉኝታ የማያውቅ ድርጅት የእኛውን የአማራውን የጀግኖች ሰማዕታትና አርበኞች ስምና ፎቶ እየለጠፈ የሚደርገው ዘረፋ መቆም አለበት።

ይቀጥላል